



በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ Coordinating Committee of Exiled Members of Ethiopian Teachers' Association

የተሰጠ መግለጫ

ቀን: ጥቅምት 20 ቀን 2010 ዓ.ም

የመምህራን መብት ሊከበር የሚችለው ሕዝባዊ ሥርዓት ሲቋቋም ብቻ ነው!!

የኢትዮጵያ መምህራን ጎሳን መሰረት ባደረገው በወያኔ ዘረኛ ስርዓት ላለፉት 26 ዓመታት በእጅጉ ተጠቂ እንደሆኑ ይታወቃል። መምህራን ወያኔ በሰፊው የጎሳ ኮሮጃ ውስጥ ለመግባት ፍቃደኞች ስላልሆኑ ብቻ ለእኩል የትምህርት ደረጃ እኩል ክፍያ፣ የትምህርት እድል ፣ የደመወዝ ጭማሪ፣ ወ.ዘ.ተ ሲኔፊጉ ኖረዋል። ወያኔ በየዓመቱ መጀመሪያ ላይና በተለያዩ ጊዜዎች በትምህርት ስም የፖለቲካ ስራውን ለማካሄድ በሚያዘጋጃቸው ስብሰባዎች ላይ መምህራን የተለያዩ ሕጋዊ የመብት ጥያቄዎችን በማቅረባቸው ብቻ ተገደለዋል፣ ታሰረዋል፣ ከስራ ተፈናቅለዋል፣ የግዴታ ዝውውር ተፈጻሚዎቻቸዋል፣ ለስደት ተደርገዋል፣ የወያኔ ዘረኛ ስርዓት ሰለባ ሆነው በገዛ አገራቸው እንደሆሉትና ዜጋ ሊቆጠሩ በቅተዋል። ይህ በመምህራን ላይ የሚፈጸመው ዘርፈ ብዙ የግፍ ቀንበር ሊወርድ ካለበት ጊዜው ነገ ሳይሆን ዛሬ ነው። መምህራንም ሆኑ ሌሎች ሲቢክ ማህበራት ያነሳቸው የመብት ጥያቄዎች ምላሽ የሚያገኙት የወያኔ ዘረኛና ጉዳይ ስርዓት ተገርሶ በምትኩ **ሕዝባዊ ሥርዓት ሲቋቋም ብቻ ነው።**

ወያኔ በፍቅር ፣ በመተሳሰብ፣ በኢትዮጵያዊነት ክር ተሰሰረው የኖሩትን የኢትዮጵያን ብሔረሰቦች አንዱን ካንዱ ጋር በማጋጨት ማለትም አሮሞውን ከአማራ፣ አሮሞውን ከሲዳማ፣ ሲዳማውን ከወላይታ፣ አሮሞውን ከኢትዮጵያ ሱማሌ፣ አማራውን ከቆማንት ወ.ዘ.ተ ጋር ከፋፍሎ በማጣላት ለ26 ዓመታት በስልጣን ላይ ሊቆይ በቅቷል። አፍና ቅብቅብ ሁሉ አያበላም ሆነና ይኸው ዛሬ የወያኔ የከፋፍለህ ግዛ-ፖሊሲ ሊቀጥል አልቻለም ፤ አይችልምም። ይህን የወያኔ ሰይጣናዊ ተንኮል ሕዝቡ ተረድቶታል ። ወያኔ ለ26 ዓመታት የኢትዮጵያ ብሔረሰቦችን እርስ በርስ በማጋጨትና የዘረኝነትን እሳት በመጫር ፣ ደም በማፋሰስ ከዳር ሆኖ እሳቱን ሲሞቅ ከርሟል።

ከእንግዲህ የጫረው እሳት አየለበለበው ነው ። ሎጋው-ሎጋው ሽቦ ወያኔን የጫረው እሳት ሲፈጅው ታየ ሆኗል ነገሩ። ዶሮ ጭራ ጭራ መታረጃውን ታወጣለች እንዲሉ ወያኔም የጫረው የጎሳ ፖለቲካ ራሱን ይዞት ሊጠፋ አንድ ሐሙስ ነው የቀረው። በወያኔ መሰሪ ድርጊትና የዘር ፖለቲካ ሳቢያ በቅርቡ በጅጅጋ፣ በአጠቃላይ በሐረር የተለያዩ ቦታዎች ፣ በኢሉባቦር በቡኖ በዳሌ በጮራ ወረዳ ቦሮ ከተማና በቤንሻንጉል ሕይወታቸውን እንዲያጡ ፣ እትብታቸው ከተቀበረበት ቀይ በብዙ መቶ ሺዎች እንዲፈናቀሉ የተደረገበትን፣ እንዲሁም ከቀናት በፊት በአምቦ ከተማ በአጋዚ ጦር በግፍ የተገደሉትን 10 እና ከ 20 በላይ ኢትዮጵያውያን ላይ የደረሰባቸውን የመቁሰል አደጋ በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ በጥብቅ ይኮንናል ፤ ያወጣል። የተሰማውንም ጥልቅ ሀዘን ይገልጻል። ለቤተሰቦቻቸውም እግዚአብሔር ጽናቱን ይስጣችሁ ይላል።

በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ ቦታዎች የሚታዩት ሕዝባዊ እምቢተኝነት ትግል ከግብ ለማድረስ አገራዊ ቅርፅ እንዲይዝ ማድረጉ ትግሉ ግቡን እንዲመታና የድሉን ዋስትና ለማረጋገጥ ብቻኛ መንገድ ነው። የኢትዮጵያ መምህራን በ1966 ዓ.ም ለፈነዳው አብዮት ያደረጉትን ተጋድሎ ዛሬም በወያኔ ላይ መድገም ይኖርባቸዋል። ታሪካዊ ግዴታቸውም ነው። ከተማሪዎቻቸው ጋር በመሆን አሁን እየተቀጣጠለ ያለውን ሕዝባዊ ትግል መቀላቀል ፣ መደገፍ፣ ያላቸውን የድርጅት ልምድ በመጠቀም ትግሉን አቅጣጫ ማስያዝ፣ አገር-አቀፋዊ ቅርፅ እንዲይዝ የማድረግ ኃላፊነት ይጠበቅባቸዋል። የዘመናት የመብት ጥያቄዎች እንዲመለሱ መምህራን የግንኙነት መረብ በመፍጠር አጠቃላይ አገር አቀፍ የስራ ማቆም አድማ በመጥራት ሕዝባዊ ትግሉ ይበልጥ ጉልበት እንዲያገኝ እንዲያደርጉትና ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ እንዲታገሉ በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባል፣ ለተግባራዊነቱም የራሱን አስተዋጾ ያደርጋል።

የመምህራን መብት የሚከበረው የወያኔ ዘረኛ ስርዓት ሲገረሰስ ነው!
የተጀመረው ሕዝባዊ ትግል ይፋፋም!
ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!